



የኢትዮጵያ ሕዝባዊ አብዮታዊ ፓርቲ ወጣት ክንፍ ድርጅት (ኢሕአፓ ወክንድ) Ethiopian Peoples Revolutionary Party Youth League (EPRP YL)

አማራጮችን አፍኖ ምርጫ ለሚለው ቧልት ወጣቱ መጠቀሚያ አይሆንም!

ሰኔ 2007 ዓ.ም

መግለጫ (ከኢወክንድ)

በፀረ-ዲሞክራሲያዊነትና በአፋኝነት በዓለም ላይ ሳይቀር ሥም ያተረፈው ወያኔ ምርጫን የሚመለከተው የሕዝብ የሥልጣን ምንጭነት የሚረጋገጥበት ሐደት ሳይሆን በሥልጣን ላይ ለመቆየት መኖር የሚገባው ማሳሰቢያ እንደሆነ አድርጎ ነው። ድርጅታዊ ነፃነት ያላቸው አማራጭ ሃይሎችን፣ ነፃ መድረኮችን የብዙሃን ድርጅቶች በታፋኑበት አገር የገጠኞቹ ጥርቅም በየአዓምስት ዓመቱ በሕዝብና በዲሞክራሲያዊ መርሆዎች ላይ ምርጫ እያለ ሲቀልድ ሌላው ቀርቶ አያስቅም ያሉትን ሳይቀር ማሳደዱን ተያይዞታል።

ምርጫ ለወያኔ ህዝብ የተለያዩ የፖለቲካ ደርጅቶች የሚያቀረቡለትን የፖለቲካ አማራጭ አይቶ ለህልውናውና ለጥቅሙ የሚበጀውን መርጦ ለመንግሥት ሥልጣን የሚያበቃበት ሂደት ሳይሆን ራሱ ወያኔ ከራሱ ጋር ተወዳድሮ ራሱ በሥልጣን የሚቆይበትን ሁኔታ የሚፈጥርበት ሂደት ነው። በወያኔ አገዛዝ የተደረጉና የሚደረጉ ምርጫዎች ሁሉ የይስሙላ የሆኑትና የሚሆኑትም አምባገነናዊ አገዛዙን ህጋዊ ለማስመሰል ስለሚጠቀሙባቸው ነው።

ወያኔ የኢትዮጵያን ሕዝብ ሉዓላዊ ሥልጣንና ወሳኝነት መብት ረግጦ የራሱን ፈላጭ ቆራጭ አገዛዝ አስፍኖ ዝንት ዓለሙን ከህዝብና ከህዝብ ወገኖች ጋር ጠላት ሆኖ እንደቀጠለ ነው። የሕዝቡን ሥልጣንና መብት በመግፈፍ “ሀ” ብሎ አገዛዙን በመጀመሩም ሌሎች ሰብአዊና ዲሞክራሲያዊ መብቶችን ለመጨፍለቅ ወደኋላ አላለም። ወያኔ የህዝቡን ሥልጣን ነጥቆ የራሱን ፈላጭ ቆራጭ አገዛዝ በሕዝብ ላይ በመጫኑ የኢትዮጵያ ወጣቶችና የሕዝብ ወገኖች የሕዝብን ሥልጣን ለማስመለስና ከዚህ ጋር ተነጥለው የማይታዩ ዲሞክራሲያዊና ሰብአዊ መብቶችን ለማስከበር መታገልና መስዋእትነትም መክፈል ከጀመሩ ዓመታት ተቆጥረዋል።

ሕዝቡና ለህዝቡ የቆሙ የአንድነትና ዲሞክራሲያዊ ሀያሎች በታገሉት ቁጥር ከሕዝብ የቀማውን ሥልጣን በእጁ ለማቆየት ሲል ይበልጥ አፋኝ ፤ ይበልጥ ፀረ-ዲሞክራሲ እየሆነ የመጣው ወያኔ፣ ወደፊትም በዚህ አፍራሽ ተልዕኮው ለመቀጠል በይስሙላ ምርጫ ዘረኛ አገዛዝ እድሜውን ለማራዘም እየተቅበጠበጠ ይገኛል ።

በአገራችን የወቅቱ ሁኔታ ሕዝቡ ከመቸውም ጊዜ በበለጠ መብቱን ለማስከበር ነቅቶ የተነሳበት ወቅት ነው ማለት ይቻላል። ይህ አገዛዝ ምርጫ እያለ በሚጠራው ራሱን መልሶ የመሾም ተራ ሽንገላ ተሰማርቶ የተለየ አማራጭ ያቀረበ፣ ተቃውሞ ያሰማ፣ በነፃ ለመደራጀት የሞከረ የሚያሳድድ፣ የሚያፍንና የሚገድል ለመሆኑ ከቋራ እስከ ሞያሌ፣ ከአረካ እስከ ባህርዳር፣ ከጋምቤላ እስከ አሰበት ገዳም፣ ከበደኖ እስከ ወልቃይት፣ ከደሴ እስከ አንበ፣ ከወተር እስከ አፋር፣ ከባሌ እስከ አዲስ አበባ ወዘተ... የተረሸኑት ገጸሁን ዜጎች ደም ምስክር ነው።

ዛሬ በአገራችን የሚታየው ሀቅ የሚያሳየው የሕዝብ መብት መረገጡን፣ ሕያው የሆነ ሠላማዊና መሠርታዊ ተቃውሞ ማድርግ አለመቻሉን ነው። ገና ለገና ያደርጋሉ ተብሎ የታሰበው ተሳደዋል፣ ታፍነዋል አልምም ተገድለዋል። ለመብታቸው የታገሉ ላብ-አደሮች፣ ተበደልን ያሉ አርሶ አደሮች፣ በነፃነት እንደራጅ ያሉ መምህራንና ተማሪዎች፣ በእምነታችን መንግሥት ጣልቃ አይግባብን ያሉ ምእመናን ወዘተ... ሁሉም በየተራ ተጠቅተዋል። በሰደት እንደበግ ታርደዋል። በቁማቸው ተቃጥለዋል። ሕዝብ በቃኝ! አሻፈረኝ ቢል እውነቱን ነው።

ከወያኔ አምባገነናዊ አገዛዝ ወጣቱ ያተረፈው ነገር ቢኖር እልቂትና ጦርነትን፣ ግፍና ሰቆቃን፣ አፈና ሽብርን፣ ድህነትና ሥራ አጥነትን፣ ስደትና ውርደትን ነው። የጎሳ ፖለቲካ መሞከሪያ ላቦራቶሪ ያደረገውና ግንጠላን በህግ የደነገገው ወያኔ ወጣቱን ለቀጣይ ጥፋት አመቻችቶታል። ይህን የማያባራ የጥፋት ሂደት እንደጀመረው ሁሉ ሀገሪቱን በማፈራርስ ማሳረግ ይችላል ዘንድ የሥልጣን ዘመኑን ለማራዘም ደፋ ቀናውን ተያይዞታል።

የጦር፣ የፖሊስና የፀጥታ ሃይሎችን ለአፈናና ለእመቃ ተግባሩ በመጠቀም ሠላማዊና ዲሞክራሲያዊ የፖለቲካ ሂደት እንዳይኖር ያደረገው ወያኔ በይስሙላ ምርጫ የሥልጣን እድሜውን ሲያራዘም ይህ የአሁኑ ድራማ የመጀመሪያው አይደለም። ወያኔ ጎጠኛና አፍራሽ ዓላማን ይዞ ከአንድነትና ዲሞክራሲያዊ ሃይሎች ጋር ቢወዳደር አየቀሬ ሽንፈቱን እንደሚከናወኑ ጠንቅቆ ያውቀዋል። ወያኔ ከዲሞክራሲያዊና ሰላማዊ ሁኔታ መኖር በላይ የሚጠላውና የሚፈራው ነገር የለም። ፀረ-ኢትዮጵያ በመሆኑም በራሱ ተማምኖ ነፃ ውድድር ውስጥ በፍፁም አይገባም። አሳፋሪ

